

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ

የአዲስ አመት ዋዜማ

የአዲስ አመት ዋዜማን December 31 ከ 5 p.m. ጀምሮ እናከብራለን። ምግብ ይኖረናል፤ የጸሎትና የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል፤ ቲሽርት ይዘጋጃል፤ የስነ-ጽሑፍ ጊዜ ይኖረናል። ስነ-ጽሑፍ ለማቅረብ የምትፈልጉ ለረድኤቱ አስታውቁ። ስዎችን ጋብዙ። ጌታ ይባርካችሁ።

የሽማግሌ ምትክ ምርጫ

የሽምግልና አገልግሎት ዘመኑን በሚጨርሰው በወንድማችን ሲሳይ መሸሻ ምትክ ሽማግሌ ለመምረጥ በJanuary 5 ጥቆማ ይደረግና በJanuary 19 ምርጫ ይደረጋል። እንዲሁም የሽማግሌዎች ስብሰባ ከሽማግሌች መካከል ይመረጣል። በዚሁ ቀንም የ2019 የቤተ ክርስቲያን ሪፖርት የሚቀርብ ይሆናል። ለዚህ ፕሮግራም እየጸልየን እንድንቆይ አናሳስባለን።

የእሁድ ፕሮግራም መርሃ-ግብር

ህይወት ቤተ ክርስቲያን እንድንገለገልበት የፈቀዱልንን የሬቭንስ ውድ ባብቲስት ቤተ ክርስቲያን የእሁድ ከሰአት አምልኮ ፕሮግራም እንዳናስተጓጎል የእሁድ ፕሮግራማችን በተመደበለት ሰአት ማስኬድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ሽማግሌዎች የሚከተለው የሰአት አጠቃቀም በጥብቅ እንዲተገበር ወስነዋል። ጌታ ይባርካችሁ!

- 1. ጸሎት: 1:30-2:00
- 2. አምልኮ: 2:00-2:30
- 3. ማስታወቂያ/መገ: 2:30-2:45
- 4. ቃል: 2:45-3:45
- 5. የፕሮግራም ፍጻሜ: 4:00
- 6. የህብረት ጊዜ: 4:00- 5:00

“ወደ ውጭም አውጥቶ:- ጌቶች ሆይ፣ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው።
እነርሱም:- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?

ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-
773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.


የችካጎ የምስራች
ወንጌላዊት
ቤተ
ክርስቲያን



Chicago
Yemsrach
Evangelical
Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እንግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“...ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም ለእስራኤል ክብር...”
(ሉቃ. 2:32)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
4455 N. Seeley Avenue
Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

December 29, 2019

ታህሳስ 19፣ 2012 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ወንድም ሲሳይ መሸሻ
 ቃል ወንድም ጸደቀ ጴጥሮስ
 ግጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“በእርሱ ሕይወት ነበረች፤ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፤ ጨለማም አላሸነፈውም።”
 (ዮሐ. 1፡ 4-5)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ሲሳይ መሸሻ		5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
ወ/ም ኮከቤ አስረስ		
ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ		
ወ/ም አያሌው/ጸደቀ		

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

ጨለማችን በርታል!

ሁላችንም እንደምናስተውለው በገና ወቅት ከቀናት በፊት በየቤቱና በየአካባቢው ልዩ ልዩ መብራቶች ይሰቀላሉ። መብራቶቹ ደማቅና በልዩ ልዩ ቀላማት ያሸበረቁ ሆነው ለምሽቱ ጨለማ የተለየ ውበት ያገኛሉታል። በእውቀትም ሆነ በልማድ መብራቶቹ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። መልእክቱ ብርሃን ወደ አለም መጥቷል የሚል ነው። ይህ ወደ እኛ ከላይ የመጣው ብርሃን ለተቀበሉት ሁሉ ሕይወት የሚሰጥ የሰዎችን ጨለማ የሚገፈው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።

ነብያትና ሐዋርያት ስለዚህ አስደናቂ ብርሃን መስክረዋል። ኢሳያስ “ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም... በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ፤ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው” (ኢሳ. 9፡1-2) በማለት ኢየሱስ በጨለማ ላሉት፣ ለተጨነቁት፣ በሞት ጥላ ለኖሩት የሚያበራ ብርሃን እንደሆነ ምስክሯል። ይህ ብርሃን ለኛ ሰው ሆኖ የተወለደልን እንደ እግዚአብሔር ልጅ ደግሞ የተሰጠን፣ አለቅነት ለዘላለም በጫንቃው ላይ የሆነው፣ ድንቅ መካር፣ ኃይል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ብለን የምንጠራው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው (ቁ. 6)። ማቴዎስ ኢሳያስን ጠቅሶ በሞት ጥላና በጨለማ ለተቀመጠ ሕዝብ የሚያበራ “ታላቅ ብርሃን” ይለዋል(4፡14-16)። በሉቃስ ወንጌል ይህ ኢየሱስ “ከላይ የመጣ ብርሃን”፣ “በሞትና በጨለማ ላይ የሚያበራ ብርሃን” ደግሞም “ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን” ተብሏል (1፡78-79፤ 2፡32)። ዮሐንስ በወንጌሉ “ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን” ይለዋል (1፡9)። ለዋሪያው ጳውሎስ ከፀሃይ ብሩህነት የበለጠ የሚያበራ ብርሃን ሆኖ ተገለጠለት (ሐዋ. 26፡13)። ዮሐንስ በክብሩ ሲያየው ፊቱ እንደ ፀሃይ ያበራ ነበርና በፊቱ መቆም አልቻለም። ወደ እኛ የመጣው ሰማያዊ ብርሃን ተጨንቀው ላሉ፣ በጨለማ ላሉ፣ በሞት ጥላ ለተቀመጡ የሚያበራ፣ ደስታን የሚሰጥ፣ የአስጨናቂውን ዘንግ የሚሰብር ታላቅ ብርሃን ነው።

ወደ እኛ የመጣው ጌታ ብርሃን ነው። በጨለማ ላለች አለም ብርሃን ሆኖ መጣ። ወገኖቹ የብርሃን ምንጭ አንድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው በራሱ ብርሃን የሆነ። ብርሃን የሚወጣው፣ በጨለማው ላይ በቃሉ ለማብራት ስልጣን ካለው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። በዘፍጥረት 1፡1-3 እንደምናነበው “በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ” (ቁ.1)። ነገር ግን እግዚአብሔር ከፈጠራው በኋላ (ምናልባትም ከሰማይን መጣል ጋር ሳይገኛኝ አይቀርም) ምድር “ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፤ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ...” (ቁ.2)። በዚህች ባዶ በነበረችው፣ አንዳች ባልነበረባት፣ በጨለማ ተውጣ ለነበረች ምድር እግዚአብሔር መጥቶ ቃልን ተናገረ። እግዚአብሔር “ብርሃን ይሁን አለ፤ ብርሃንም ሆነ” (ቁ.3)። የእግዚአብሔር ቃል ጨለማን የሚገፍ ነው። እግዚአብሔር ሲናገር ጨለማው ከምድር ላይ ለቀቀ። ብርሃን የሆነው ፀሃይና ጨረቃ ስለተፈጠሩ ሳይሆን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ስላለ ነው። ቃል በሆነው በክርስቶስም በኃጢያት ጨለማ ላለች አለም ብርሃን ይሁን አለ። ብርሃንም ሆነ። እናም በሞት ጥላ ያሉ፣ ተስፋን የቆረጡ ብርሃን ወጣላቸው። እርሱ የሕይወት ብርሃን ነውና በክርስቶስ ያሉ በብርሃን እንጂ በጨለማ ይደደሉም። እግዚአብሔር በጨለማችን ላይ “ብርሃን ይብራ” ስላለ ጨለማችን በርታል።